



August 9, 2013

ነሐሴ 3 2005

ኢትዮጵያን አትረብሽት

ገላውዴዎስ አርአያ ዶ/ር

እኔ ጽፌዋለሁ በመጽሐፌ
በስመአብና ቢስሚላህ
የለውም ልዩነት አንድ ነው ብዬ

ምነው ታድያ ጽንፈኞች የሚረብሹት
ኢትዮጵያን የሚያውኩት

ብልሃታቸው ይታወቅ ግልጹን ይነገረን
ድብቅ መርሆአቸውን በይፋ ይነበብልን

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሆነ ነቅቶባቸዋል
እምቢ ለሃገሬ ለአንድነቴ ብሎአቸዋል

ታድያ ምንድነው ይህ ሁሉ መንፈራገጥ
በኃይማኖት ሽፋን መሯሯጥ
ሃገርን ለመረበሽ መንቀላወጥ
ሃብታሙ ባህላችንን ለመበከልና ለመለወጥ

ሕዝቡ አትረብሹን ብለዋል፤ ተዉን እንጸልይበት
አሁን የተጀመረውን የዕድገት ኅዳና እንግፋበት
በስመአብ ቢስሚላህ ብለን እንብላበት
ብሎ ተማፀናቸው፤ በሰላምም ጠየቃቸው እንዲገነዘቡት

የበግ ለምድ የለበሰው ተኸላ ወሃቢ መሳይ
ሰላፊ ተልእኮውን ለማሳካት እያየ ወደ ሰማይ

ግን ዋና ዓላማው ምድረ ኢትዮጵያን ለመረበሽ ሆኖ
አላወቀውም እንጂ ሕዝቡ ገብቶታል መሆኑን የውሸት ፋኖ

ጽንፈኞችና ሽብርተኞች አልተረዱትም የኢትዮጵያ ባለታሪክነት
ዓለምን ያስደነቀ የጥንት ሥልጣኔና ጀብዱነት
የክርስትያኑም የእስላምም ሰላም ፈላጊነት
ምልክተ ሕዝቡ ግን ነገራቸው አረ ተወን እንሰራበት

ሽብርተኛው ደግሞ የለም አለ! እኔምኮ መልእክት አለኝ
በግብር መተርጎም ያለብኝ
ቃል ገብቻለሁ ለመወጣት የተሰጠኝ ሐላፊነት
በድፍረትም ተናገረ አለዛ ይቀራል ደሞዙ በየወሩ የምከፈልበት

ክርስትያኑም እስላምም በአንድነት የለም ተመለስ ወደ እናት ሃገር
ከውጭም ከውስጡም ጠላት ጋር አትተባበር
በማለት ሽብርተኛውን መከረ ሃገሩን እንድያከብር
ደግሞ ደጋግሞም ነገረው ሃገርን የመሰለ የለም ክብር

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ተባበረ
ኃይማኖቱን ባህሉንና አገሩን ለመጠበቅ መከረ
ያገር ጉዳይ ስለሆነ ግን መንግሥቱን ተማጠነ
የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት እርምጃ እንዲወስዱም ለመነ

የመንግሥት ኃላፊነት ጸጥታን ማስከበር ስለሆነ
የግድ ይላል ግዳጁን ለመፈጸም ዛሬም ነገም ሆነ

እስከ መቸ ነው ሕዝብ የሚኖረው ፈርቶ
ብልሃቱ ቢኖረውም አረሙን ለማውጣት ለይቶ
መንግሥት ደኅንነት ማስቀደም አለበት ሽብርተኛውን አጥቅቶ

የሰው ኢጋንንት ኢትዮጵያን አትረብጁት
ከማህፀንዋ ነውና የወጣችሁት አትበድሏት
የሁላችን እናት ናት ኢታንቋሽሽዋት
ከተጸጸታችሁም ይቅርታና ምሕረትን ጠይቋት

አለዛ በናንተ ላይ ይወርዳል መዓት
ትከፍላላችሁ ላደረጋችሁት ክህደት
መዓቱም ይሆናል ፍጹም የማትሸከሙት ጉዳት
ጊዜው ካለፈ ደግሞ ብትማጠኑም ብትለምኑም ኢታገኙም ምሕረት

ኢትዮጵያን አትረብጁት እናንተ መንፈሰ ደካሞች
የባዕድ ተመጽዋች የስነልቦና ድሆች
የሕብረተሰቡ አካል ነገር ግን ብኩኖች
የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋረድባችኋል እናንተ የሽብርት ዓመጸኞች

**ኣገር ወዳድም ተነስ በያለህበት
ከሕዝቡ ጋር ተባበር በኋላ ከመጸጸት
ኢትዮጵያ የሁላችን ናት፣ መጠርያችን ናት፣ ኩራታችን ናት
ስለሆነም የባሰ ጉዳት እንዳይደርስባት እንቀበል ታሪካዊ ሐላፊነት።**

All Rights Reserved. Copyright © Institute of Development and Education
For Africa (IDEA), Inc. 2013